







# የሹዚ አህት አንደተናገረኛው

-  Nina Orange
-  Wiehan de Jager
-  Dawit Girma
-  amharisk
-  nivå 4


(uten bilder)



አንድ ቀን ጠዋት ሹዚን አያቱ ጠሩትና፣ <<ሹዚ፣ እንካ ይህንን  
እንቁላል ለወላጆችህ ውሰድላቸው። ለእህትህ ሰርግ ትልቅ ኬክ  
መስራት ይፈልጋሉና>> አሉት።



ወደ ወላጆቹ ዘንድ እየሄደ እያለ ሹዚ ሁለት ልጆች ፍራፍሬ ሲለቅሙ አገኘ። አንደኛው ልጅ የሹዚን እንቁላል ወሰደና ወደዛፉ ወርውሮ አጋጨው። እንቁላሉም ተሰበረ።




<<ምንድነው ያደረከው?>> አለ ብዙዓየሁ እያለቀሰ። <<እንቁላሉ እኮ ለኬክ መስሪያ ነበር። ኬኩ ደግሞ ለእህቴ ሰርግ ነበር። አሁን እህቴ የሰርግ ኬክ አለመኖሩን ስታውቅ ምን ትላለች?>>




ልጆቹ ሹዚን በማናደዳቸው አዘኑ። <<እንግዲህ ኬኩን በመስራት  
ማገዝ አንችልም፤ ቢሆንም ግን ለእህትህ የሚሆን ምርኩዝ  
ይሄው>> አለ አንደኛው። ሹዚ ጉዞውን ቀጠለ።



እየተጓዘ እያለም ሁለት ሰዎች ቤት ሲሰሩ አገኛ። «ይህን ጠንካራ ምርኩዝ መጠቀም እንችላለን?» ጠየቀ አንደኛው። ነገር ግን እንጨቱ ለግንባታ የሚሆን ጠንካራ ስላልነበር ተሰበረ።



<<ምን ማድረጋችሁ ነው?>> ሹዚ አለቀሰ። <<በትሩ እኮ ለእህቴ ስጦታ ነበር። ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ የኬክ መስሪያውን እንቁላል ስለሰበሩብኝ በምትኩ የሰጡኝ ነበር። ኬኩም ለእህቴ ሰርግ ነበር። አሁን ግን ምንም እንቁላል፣ ኬክም ሆነ ስጦታ የለም። እህቴ ምን ትል ይሆን?>>




አናዲዎቹም በትሩን ስለሰበሩበት አዘኑ። <<እንግዲህ ኬክ  
በመስራት አላገዝናችሁም፤ ባይሆን ይህ የቤት ክዳን ለአህትህ  
ይሁን>> አለ አንደኛው። ሹዚም መንገዱን ቀጠለ።





በመንገዱም ላይ፣ ሹዚ አንድ ገበሬና ለም አገኘ። <<አንዴት ጣፋጭ  
ቁጤማ ነው፣ እንደው ጥቂት መብላት እችል ይሆን?>> ለሚ  
ጠየቀች። ቁጤማውም ጣፋጭ ስለነበረ ለሚ ሁሉንም በላችው።




<<ምን ማድረግሽ ነው?>> ሹዚ አለቀሰ። <<ጭማው እኮ ለእህቴ ስጦታ ነበር። አናጺዎቹ ምርኩዜን ስለሰበሩ በምትኩ የሰጡኝ ነበር እኮ። ምርኩዙንም ፍራፍሬ ለቃሚዎች እንቁላሌን በመስበራቸው ምክንያት በምትኩ የሰጡኝ ነበር። እንቁላሉም ለእህቴ ሰርግ ነበር። አሁን እንቁላል የለም፣ ኬክም የለም፣ ስጦታም የለም። እንግዲህ እህቴ ምን ትል ይሆን?>>




ላሟም ተስገብግብ ስለበላችበት አዘነች። ገበሬውም ላሟ ለሹዚ እህት ሰርግ ስጦታ ሆና እንድትሄድ ተስማማ። ስለሆነም ሹዚ ተሸከማት።



ነገር ግን ለሚ ወደገበሬው ዘንድ ተመልሶ እየሮጠች ሄደች። ሹዚም ላደውን ቀረ። ከእህቱም ሰርግ በጣም ዘግይቶ ደረሰ። እንግዶቹም መመገብ ጀምረው ነበር።



<<ምን ይሻለኛል?>> አለ ሹዚ እያለቀሰ። <<ጦጣ የሄደችው ለም ስጦታ ነበረች፣ አናጺዎቹ በሰጡኝ ቁጤማ ፋንታ። አናጺዎቹም ቁጤማውን የሰጡኝ ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ የሰጡኝን በትር ስለሰበሩብኝ ለዛ ማካካሻ ነበር። ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ በበኩላቸው ያንን በትር የሰጡኝ ለሰበሩብኝ የኬክ ማዘጋጃ እንቁላል ምትክ ነበር። ኬኩ ደግሞ ለሰርጉ ነበር። አሁን እንቁላል የለም፣ ኬክም የለም፣ ስጦታም የለም።>>



የቩዚ እህትም ትንሽ አሰብ አደረገችና እንዲህ አለች፡- «ወንድሜ  
ቩዚ፣ ስለሰጠታ ምንም ግድ የለኝ። ስለኬክም ቢሆን እንዲሁ!  
ሁላችንም እዚህ በአንድ ላይ አለን። በዚህም ደስተኛ ነኝ። አሁን  
የክት ልብሰህን ልበስ እና ይህን ቀን እናክብር!» እናም ቩዚ  
ያደረገው ይህን ነበር።



# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

**የሹዚ አህተ አንደተናገረኛው**

Skrevet av: Nina Orange

Illustret av: Wiehan de Jager

Oversatt av: Dawit Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons  
[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).